

የአማሮች ሰቆቃ፣ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የማጥፋቱ የተቀናጀ ሴራ ዋጋ ያስከፍላል!
በየነ ከበደ

የካቲት 12፣ 1929 ዓም ፋሺስቶች በአዲስ አበባ ላይ መዓት አወረዱ። የሰው ጭንቅላት ተቀላ፣ እርጉዝ ሴቶች በሳንጃ ተወጉ፣ የተማሩ ኢትዮጵያውያን ተፈጁ፣ የጥቁር አንበሳ አባላት እየተለቀሙ ተረሸኑ፣ በመንገድ ላይ የሚሄድ ኢትዮጵያዊ በፋስ ተቀጠቀጠ። ይህ አንድ ትውልድን ያጠፋው እጅግ መሪ ጥቃት ደርግ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ በታላቅ ሃዘን ይታሰብ ነበር። በየዓመቱ የካቲት 12 ኢትዮጵያውያን እኩታቸው ላይ ጥቁር ጨርቅ ለጥፈው፣ ወታደሮች ከንዳቸው ላይ ጥቁር ጨርቅ አስረው ባንዲራ ዝቅ ብሎ እለቲቱን በታላቅ ሃዘን ይዘክሯታል። በዚህን ቀን ጣልያኖች ወደ ውጭ መውጣት ይፈሩ ነበር።

ኢጣልያ አዲስ አበባ ላይ ዘር መርጣ አልፏቸውም። ዛሬ በአሮምያ፣ ደቡብና ቤንሻንጉል ምድር የሚኖረው አማራ እየተመረጠ ነው የሚገደለው። የዘር ፍጅቱ ኢጣልያ አድርጋው ከነበረው ጭፍጨፋ በአይነቱም በብዛቱም የተለየ ለመናገር እንኳን ዘግናኝ የሆነ ድርጊት ነው። በሰላሳ ዓመቱ የዘር ጥቃት አማሮች ከገደል ላይ እየተወረወሩ ለአውሬ ተሰጡ፣ እርጉዞች በገጆራ ተሰነጠቁ፣ ልጃገረዶች ወላጆቻቸው ፊት ሚስቶች ባሎቻቸው እያዩ ተደፈሩ፣ አባት ልጆቹ አያዩት አንገቱ በሜጫ ተቀንጥሶ ተጣለ፣ አማሮች ቤታቸው ውስጥ እንድተኙ በእሳት ጋዩ፣ የአማራ ሴቶች እንዳይወልዱ ተመከኑ፣ የአማራ መሬት ዘር እንዳያፈራ መድሃኒት ተርከፈከፈበት፣ በርካታ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት በእሳት ነደዱ። ህወሃት ተወገደ ቢባልም ጥቃቱ እጅግ በርትቶና ይበልጥ ተባብሶ አርሲ፣ ባሌ፣ ሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ ቡራዩ፣ ቤንሻንጉል፣ ጉራፈርዳ፣ ወዘተ፣ አማሮች ለመናገር ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ የዘር ጥቃት ተደረገባቸው፣ ታላላቅ ንብረቶች ወደሙ፣ ቤት ንብረት ተቃጠለ፣ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አመድ ሆነች።

ዛሬ በሃገሪቱ ላይ ምንም ችግር እንደሌለ የምዕራብ አገሮቹ ባህልና ድሎት ይዘፈንላታል። በአማራው ላይ ምንም ሰቆቃ እንዳልተፈጸመ ስብሰባው ይደራል። ቤንዚን ተርከፍክፎ የደሃ ቤት እየተቃጠለ አንዳች እንደሌለ ለውጭ ሃገር መሪዎች አቀባበል፣ ሽኝት ይደረጋል። ድርጅቶች እየተቃጠሉ - ምንም እንደሌለ - መዝናኛ ጣብያዎች ዝነኞችን እየጠሩ ቃለ ምልልስ ያደርጋሉ። የደሃው ገበሬ አማራው ልጆች ታግተው - ምንም እንደሌለ - ባለሥልጣናት ሃውልት ይመርቃሉ። ሃገሪቱ በደም ጎርፍ ተጥለቅልቃ - ምንም እንደሌለ - ባለገንዘቦች አሸሽ ገዳሜውን ያቀልጡታል። ፖለቲከኞች ፍትህ በሌለበት ስለ ምርጫ ኮሮጀው አደላደል ይወራሉ። በጣም የሚገርመው አማራው በዘሩ እንዲገደል ቤተ ክርስቲያን እንድትቃጠል ሃሳብ የነደፉት ግፈኞች የአየር ሠዓት ተሰጥቷቸው ሲዋሹ ያለፈውን ቶሎ የረሳው (short memory) ወገኔም ቀልቡን ጥሎ ያዳምጣቸዋል።

የግፍ ጽዋው ሞልቶ ተርፎ ፈሶ እያለ - የየሜድያው የልማትና እድገት ዜና ሽፋን፣ ሠበር ዜናውና ከበሮ ድለቃው የአማራውን ዋይታና ሰቆቃ - የቤተ ክርስቲያንን ቃጠሎና ምዝብራ መደበቅያ - የዘር ፍጅቱ እቅድ ማስቀጠያ - መርሃ ግብር ነው። አማራው ይህ ሁሉ መዓት እየወረደበት፣ ጥቅመኖች አቅጣጫ ማስቀየርያ አጀንዳ ቢያቀርቡም ውሎ አድሮ ዋጋ ያከፍላሉ። አማራው አጠገቡ ባለው ወልደ ከተዋለደው ጎረቤቱና ነዋሪው አይደለም ጥቃት የተሠነዘረበት። ይልቁንም ቀድሞ የሚደርስለት፣ ደሙን የሚጠርግለት፣ አንጀቱ ላይ የተሰነቀረውን ቀስት የሚነቅልለት፣ ቆፍሮ የሚቀብረው ጎኑ ያለው ደጉ ወገኑ ነው። ይህ የዘር ፍጅት ዝርፊያን ለመፈጸም በገሃድ በተደራጁና ከእነርሱ ጋር ውልና ስምምነት ባደረጉት ክፉዎች ረቂቅ ስልት የሚከናወን ነው። ይህን ረቂቅ ስልት - በልጦ በተገኘ ረቂቅ ስልት - መዋጋትና ማክሸፍ የሚገባው ግዙፍ መሳርያ የታጠቀው መከላከያና የሃገሪቱ የደህንነት መስሪያ ቤት ነበር። መንግሥት ይህን ማድረግ ለምን እንደተሳነው ወይም እንዳልፈለገ ማወቅ አልተቻለም።

አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሃገር ባቀናች፣ ጽህፈት ባስተማረች፣ ከባድ አምልኮ ፈልቅቃ እውነተኛውን የእየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በሰበከች፣ ደንብና ሥርዓትን ባነጠፈች፣ በወራሪ ጠላቶች ላይ ተነሱ ባለች፣ የኅልውና ምልክቷን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሠንደቅ ዓላማዋን ከፍ ባደረገች - ይህ ሁሉ በደል ይገባት ነበር? ታታሪው አማራ - ሃገር በጠበቀ፣ እርሻን ባስተማረ፣ ባህልና ወጉን ባካፈለ፣ አብሮ በበላ - የዘር ጥቃት ነው ምላሹ?

ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረገበት ሁሉ ማቅ ለብሶ መቀመጥ አለብት። ደም እንደ ጎርፍ እየፈሰሰ፣ አማሮች ቤት ንብረታቸው ተቃጥሎ እዱር እዋሻ እያደሩ፣ የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በህይወትና ሞት መካከል ሲሰቃዩ አይተን እንዳላየን፣ ምንም እንደሌለ ተደላድለን ብንበላ ብንጠጣስ አንጀት ጠብ ይላል? ሃገር እያነባች ጎጆ ብንቀልስ አያኮራ፣ ብንቀማጠል አያምር፣ በውጭው ዓለም ደልቶን ምግብ፣ መኪና፣ ልብስ ብናማርጥ ከንቱነት እንጂ ውዳሴ አይሆን። ለነፍስ ነው ለሥጋ ይህ ሁሉ መራወጥ?

እባካችሁ ወደ ልቦናችን እንመለስ፣ መዓቱ ይወገድ ዘንድ መለኮታዊ ፍትህ እስኪወርድ እንጸልይ፣ በመከራ ላሉት እንድረስላቸው። መዝናናቱም፣ ቃለ መጠይቁም፣ ምርቃቱም፣ ጉብኝቱም - ነገ ሃገር ስትረጋጋ ይደርሳል። እግዚአብሔር ዝም ስንል አይወድም። ደም እንደጎርፍ የፈሰሰባት ሃገር በአንበጣ ወረርሽን እየተጠቃች ነው፣ አቤቱ እግዚአብሔር ማረን፣ ከመዓቱ ሠውረን አድነን እንበል። የአማሮች ሰቆቃና ዋይታ፣ የክርስቶስ ሰውነት የሆነችው የአርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የቃጠሎዋ የጭስቱደመና እላይ እግዚአብሔር ዘንድ ደርሰዋል። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ፍርዱን ይሰጣል።

ብዙዎች አላስተዋሉም እንጂ በደም በጠለሽ ሥልጣን ንዋይ ቢከምሩ - ደሙንዋዩ ወደ እቶን እሳቱ ንዳድ ወደ ገሃነም መዳረሻ እንጂ ፀጋ አይሆንም። በአማራው ላይ የሚደርሰው ገደብ የለሽ የዘር ፍጅትና ሰቆቃ - አርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን የማጥፋቱ የተቀናጀ ሴራ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል። ወገኖቼ - እንጸልይ፣ ለተጎዱት ያለንን እናካፍላቸው፣ እንጨህላቸው።